




በቤት ውስጥ የእሳት
አደጋ መከላከያ



Norsk
brannvernforening



brannvernforeningen.no

የግዴታ የጭስ ምልክቶች



ሁሉም ቤት ቢያንስ በእያንዳንዳንዱ ክፍል አንድ የጭስ ምልክት ሊኖራቸው ይገባል። የጭስ ማውጫ ምልክቶች እሳት በሚያጋጥምበት ወቅት ቅድመ ማስጠንቀቅያ የየሰጣሉ። ማንቅያዎቹ በሮች በተዘገቡት ወቅት ከውስጥ ሆነው መስማት መቻል አለብዎት። ባትሪዎቹ በዓመት አንድ ጊዜ ይቀየራሉ። የሙከራ በተንን በመጫን ማንቅያዎቹን በየወቅቱ ይሞክሩ።

የግድታ የእሳት ማጥፍያ መሳርያ




እያንዳንዱ ቤት የእሳት ቱቦ ወይ የእሳት ማጥፍያ ሊኖረው ይገባል። ሁለቱም እንዲኖርዎት ይመከራል። የእሳት ማጥፍያ መሳርያ በቀላሉ የሚገኝ መሆን አለበት። በቤቱ የሚኖር ማንኛውንም ሰው መሳርያ የት እንደሚቀመት ማወቅ አለበት። በጥንቃቄ ለመጠቀም መመሪያዎቹን ያንብቡ።

የእሳት አደጋን መከላከል



ሲጠቀሙ ዓይንዎን ከከኩሩ አይንቀሉ። ሲያበሰሉ መቆራረጥ ካጋጠምዎት በሆብ ውስጥ ያሉ ሁሉንም ቀለበቶችን ያጥፉ። የኩከር ማንቅያ/አውቶማቲክ የሚያጠፋ መሳርያ ይግጠሙ። ክፍት ተቀጣጣይ ሲጠቀሙ ይጠንቀቁ። የሚበራ ሻማ ጥለው አይውጡ። የተቀጣጠሉ ሻማዎች በሚቀጣጠሉ እቃዎች አጠገብ መቀመጥ የለባቸውም። ማንኛውም የእሳት አመድ በጥንቃቄ ይጣሉ። ማንኛውንም ትኩስ የእሳት አመድ በቆሻሻ ማቀጣጠያ አያድርጉ።

የእሳት አደጋን መከላከል



ከቤት ሲወጡ ወይ ሲተኙ የልብስ ማጠብያ ማሽኖች ወይ ተምብል ድራየሮችን ያጥፉ። የኤሌክትሪክ መሳርያዎችና መግጣጠምያዎች መግጠምና መጠገን ያለባቸው ብቃት ያላቸው ኤሌክትሪክ ማሽኖች ብቻ ናቸው። ሆን ተብሎ የእሳት አደጋ ሲያጋጥም የህንጻ መሳርያዎች፣ ካርድቦርድ ቦክስ እና ሌሎች ጥቅም ላይ ይውላሉ። መውጫ ደረጃዎችና ጋራገሮች ከተቀጣጣይ ዕቃዎች ነጻ መሆናቸው ያረጋግጡ። የቆሻሻ ኮንተይነሮች ከህንጻዎች ያርቁ።

እሳት በሚያግጥምበት ወቅት ምን እናደርጋለን?



1) መዳን

ሁሉም በደህና መውጣቱን ያረጋግጡ። በጭስ በኩል ማምለጥ አደገና ነው። በሮቾን ይዝጉ። ቀደም ብለው በተስማሙበት ነጥብ መውጣትዎን ያረጋግጡ።

2) ማሳወቅ


በ 110 በመደወል የእሳት አገልግሎት ያሳውቁ። የእሳት አደጋ ያጋጠመውን ህንጻ በትክክል ይግለጹ።

3) ማጥፋት

የእሳት አደጋው ከፍተኛ ካልሆነ በእሳት ሆስ ወይ በእሳት ማጥፍያ ለማጥፋት ይሞክሩ። ራስዎን ለአደጋ አያጋልጡ። ጭስ መርዛማ ነው።


ሁኔታውን መገምገምዎ የተግባር ደረጃዎቹን ለመለየት ያግዝዎታል። መደበኛ የእሳት ድሪልስ መያዝ ጠቃሚ ነው። ሁሉም ሰው ምን ማድረግ እንዳለበት ይለማመዳል።

ንህጻውንቲን ቆልዑትን ካብ ሓዲጋ ሓዊ ምክልኻል




- ህጻውንቲን ቆልዑትን ሒዝክን ወይ ካዓ እናጥውብክን ውዑይ ዝስተ ነገር ኣይትሓዛ።
- እቶን ሓዊ፡ ገዛ መውዓዩ፡ መብሰሊ መግቢን ዝኣምሰሉን፣ ህጻውንቲን ቆልዑን ኣብዘየርክቡዎም ቦታ ክኾኑ ኣለዎም።
- ኣብ መሕጸቢ ጋብላ ዘሎ ማይ ንህጻውንቲን ቆልዑን መታን ከይጎድእ መጠን ዋዒ ናይት ማይ ቀዲምካ ፈትሽ። እቲ መውዓዩ ማይ፡ መጠን ዋዒ ናይቲ ዝሰዶ ማይ መታን ጸቡቕ ክኸውን ክስታኻኸል ኣለዎ።

ንህጻውንቲን ቆልዑትን ካብ ሓዲጋ ሓዊ ምክልኻል



- ህጻውንቲን ቆልዑትን ካብ ማይ መፍልሒ ኣቕሑት ኣርሕቑ።
- ናይ ሻሂ መፍልሒ - ባዕሉ እቲ መፍልሒ ኣቕሑን ምስኡ ዝታሓሓዝ ገመድ ኤሌክትሪክን ብኸመይ ከተቕምጦ ከምዝግባእ ምፍላጥ የድሊ።
- መሸፈኒ ዘለዎ ናይ መግቢ ጠረጴዛ /ጣውላ/ ተጠንቂቕኻ ራኣዮ፤ ኣብኡ ዘለዉ ናይ ቡን ኩባያታት፡ ዝበርሁ ሽምዓታትን ዝኣምሰሉን ምጥንቃቕ የድሊ፤ ምኽንያቱ ህጻውንቲን ቆልዑትን ነቲ መሸፈኒ ብታሕቲ ኮይኖም እንተሰሒቦም ክጎድኡም ስለዝኸእል።

ህጻን ወይ ቆልዓ እንተተቻጺሉ



- እንድሕር ዳኣ እቲ ህጻን /ቆልዓ/ ብጣዊ ኣዝዩ ተቻጺሉ እዩ ኢልካ ጣሲብካ፣ ን 20 ደቂቅ ዝኣክል መጠን ዋዒኡ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ብዝኾነ ማይ እናፍሰስካ ኣዝሕሎ። እዚ ምኽሪዚ ኣብዝኾነ ዕድመ ንዘሎ ሰብ እውን ዝጠቅም እዩ።



ይህ ብሮሽር ከ30 በላይ የተለያዩ ቃንቃዎች በኖርወጂያን የእሳት መከላከል ማህበር ድህረ ገጽ website:
www.brannvernforeningen.no/brannsikker ይቀመጣል::